

የ 10 አመት (እድሜ) የህጋዊነት ማብቂያ ጊዜ ማሳወቂያ
Notification of Age Ten (10) Eligibility Expiration

የደምበኛ ስምና አድራሻ

የደምበኛ ተወካይ ስምና አድራሻ

በአሁኑ ጊዜ ልጅዎ የዲቪዥን 10 ስርዓት አድምንስት ራሽን ደንበኛ ነው። (DDA) የህፃን ልጅዎ የ DDA ብቁነት አስር አመት ሲሞላው/ላት ያበቃል። ልጅዎ በDDA ህጋዊ ሆኖ እንዲቆይ ለማድረግ ህፃኑ 10 አመት ከመያዙ በፊት በድጋሚ ማመልከት መቻል አለብዎት። ልጅዎ ከሚከተሉት ሁኔታዎች በአንዱ መሰረት ብቁነቱ በድጋሚ የተወሰነ መሆን አለበት።

የአእምሮ ገጣሚነት፣ ሴረብራል ፓልሲ (በአእምሮ እድገት ላይ በሚደርስ ጉዳት የሚከሰት የሰውነት እንቅስቃሴን በአግባቡ ማዘዝ አለመቻልን የሚያስከስት ህመም)፣ የሚጥል ህመም፣ ኦቲዝም (በአእምሮ ችግር ምክንያት የሚከሰት)፣ ሌላ የነርቭ ወይም ከአእምሮ ገጣሚነት ጋር ተመሳሳይነት ያለው ችግር።

ይህንን የድጋሚ ውሳኔ አሰጣጥ ለማስፈፀም ምን ማድረግ እንደሚያስፈልግ ያውቁ ዘንድ የምዝገባ ማሟያ ሰንጠረዥ አያይዘንልዎታል።

እንዴት በድጋሚ ማመልከት ይቻላል፡

የድጋሚ ማመልከቻ ወረቀት ለመጠየቅ ልጅዎ አስር አመት አከሙላቱ/ቷ ቢያንስ 90 ቀናት አስቀድመው የDDA ቅበላና ህጋዊነት ቢሮ ሰራተኞችን ያግኙ። ይህን ለማድረግም በፁሁፍ ወይም ከስር በሰፈረው የስልክ ቁጥር በመደወል መጠቀም ይችላሉ። የማመልከቻ ወረቀት ይላክልዎታል። ከዚህ በተጨማሪ የማመልከቻ ወረቀቱን በቀጥታ ከኢንተርኔት ለማግኘት

<https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility>።

በድጋሚ ባያመለክቱ ምን ሊከሰት ይችላል?

የድጋሚ ማመልከቻ ወረቀት (ቅፅ) ካልጠየቁ ወይም ልጅዎ 10 አመቱን ከመያዙ በፊት ቢያንስ 60 ቀናት ቀደም ብለው ማመልከቻውን መመለስ ካልቻሉ የህፃን ልጅዎ የDDA ህጋዊነት ልክ አስር አመት እንደሞላው ያበቃል። ልጅዎ ከDDA ክፍያ የተፈፀመበት አገልግሎት የሚያገኝ ከሆነ ይህ አገልግሎት አስር አመት ሲሞላው ይቋረጣል።

የDDA ህጋዊነት ማብቃት በልዩ የትምህርት ፕሮግራሞች ተሳትፎ ወይም በSSI ህጋዊነት ላይም ሆነ ሌላ ማንኛውም አይነት የሚያገኙት እንደ Medicaid፣ TANF ወይም የምግብ መግዣ ወረቀት አይነት የDSHS አገልግሎት ላይ የሚያሳድረው ተፅእኖ አይኖርም።

እባክዎ በተቻለ ፍጥነት ልጅዎ አስር አመት ከመያዙ ቢያንስ ከ90 ቀናት በፊት ምላሽዎን ይሰጡ። ከርስዎ ምንም አይነት ምላሽ የማናገኝ ከሆነ የልጅዎን የDDA ህጋዊነት ማስቀጠል እንዳልፈለጉ አድርገን የምንወስደው ይሆናል። በአስር አመት እድሜ ላይ ተገቢው የህጋዊነት ምዝገባ ሳይሟላ ከቀረ የልጅዎ የDDA ህጋዊነትና የDDA አገልግሎቶች አስር አመት በሚሞላው/ላት ጊዜ የሚያበቁ ይሆናል። ጥያቄ ወይም ፓኩውን(ወረቀቱን) የማግኘት ፍላጎት ካልዎት እባክዎትን ያግኙን

ስም	ስልክ ቁጥር	የኢሜይል አድራሻ
----	---------	------------

ህጋዊነትን የሚቆጣጠሩ የግዛት ህጎች (WAC 388-823) የሰፈሩበት ግልባጭ ወረቀትን በመጠየቅ ማግኘት ይችላሉ ወይም በበይነ መረብ አንላይን ብድር ማግኘት ይችላሉ።
<https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility>

የሚከተቱ መረጃዎች፡ የምዝገባ ማሟያ ሰንጠረዥ

Cc: የደምበኛ ፋይል
ህጋዊ ተወካይ

የምዝገባ ማሟያ ሰንጠረዥ

የአካል ጉዳት ሁኔታ	እድሜ	ምርመራ	መርማሪ (ምርመራውን የሚካሄደው ሃኪም)	ሌሎች የተመዘገቡ መረጃዎች
የአእምሮ ጉዳት	አራት ዓመት ወይም ከዚያ በላይ	የአእምሮ ጉዳት (ቀደም ሲል አእምሮ ዘገምተኝነት ተብሎ ሲጠራ የነበረ)	ፍቃድ ያለው የስነ-ልቦና ባለሙያ ወይም በብሔራዊ የትምህርት-ነክ ስነልቦና ባለሙያዎች ማህበር ማረጋገጫ ያለው የስነ-ልቦና ባለሙያ	የአስተሳሰብ ብቃት ደረጃ የተደረገበትና ከዝቅተኛው ደረጃ በሁለት ደረጃ የማነስ ችግር የሚታይበትና በሚቀበል ክህሎቶች ከዝቅተኛው ደረጃ ከሁለት ደረጃዎች በላይ የመቀነስ ችግር እንዳለ የሚያመለክት የተሟላ የስነ-ልቦና ምርመራ መረጃ።
የአካል(አጥንት) እንደልብ ያለመታዘዝ እክል	አራት ዓመት ወይም ከዚያ በላይ	የአካል(አጥንት) እንደልብ ያለመታዘዝ እክል የአካል አለመታዘዝ ግድፈቶች በክፊል አካልን ያለማዘዝ ችግር በትይዩ የሚገኝ የአካል ክፍሎች የማዘዝ ችግር(Diplegia)	ፍቃድ ያለው ሀኪም	ከ3 ዓመት እድሜ በፊት የተረጋገጡ የአካል ችግሮችና በሁለት ወይም ከዛ በላይ በሆኑ ጉዳዮች ላይ (ሽንት ቤት በመጠቀም፣ በመታጠብ፣ በመመገብ፣ በመልበስ፣በመንቀሳቀስ ወይም በመነጋገርና መግባባት) የቀን በቀን የሀኪም እርዳታ እንደሚያስፈልግ የሚያረጋግጥ መረጃ።
የሚጥል ህመም	አራት ዓመት ወይም ከዚያ በላይ	የሚጥል ህመም ወይንም በድንገት ተከስቶ የሚያጠቃ(የሚጥል) ህመም	ብቃቱ የተረጋገጠ የነርቭ ባለሙያ (ስፔሻሊስት)	በቀደሙ የሀኪምና ምርመራ መረጃዎች ላይ የተመሰረተ የነርቭ ምርመራ፣ ከሀኪም ዘንድ ወይም ከነርቭ ባለሙያ የተሰጠ ቀጣዮነት ያለው ወይንም እያገረሸ የሚከሰቱ ድንገተኛ ህመሞች (የጡንቻ መኮማተርና የሚጥል በሽታ) እንደለበት/ባት ማረጋገጫ እና የመቀበል እቅድ በተመለከተ በተደረገ ምርመራ ከፍተኛ ድክመቶች ማለትም ከዝቅተኛው ደረጃ በሁለት የመለኪያ ደረጃዎች የወረደ እንደሆነ ሚያሳይ መረጃ።
ኦቲዝም (በ DSM-IV)	አራት ዓመት ወይም ከዚያ በላይ	ኦቲዝም(የኦቲዝም ችግሮች) 299.00 በ DSM-IV-TR	ፍቃድ ያለው የስነ-ልቦና ባለሙያ፣ ከእድገት ወይም ኦቲዝም ተቋማት ጋር ግንኙነት ያላት ከፍተኛ ነርስ ወይም በቦርድ ማረጋገጫ የተሰጠው/የተሰጣት፣ የነርቭ ባለሙያ፣ የአእምሮ ሀኪም ወይም የህፃናት የስነ-እድገትና ባህሪ ሀኪም	በ DSM-IV የተደረገ ሁሉንም አይነት መመዘኛ ያካተተ የተሟላ ምርመራ፣በማህበራዊ ግንኙነት፣ የቋንቋ፣ የመግባባት ክህሎቶችና ነገሮችን በአይነህሊና የመቅረቦና ምሳሌ የመሰጠት የመዘግየት ወይም በአግባቡ ማከናወን ያለመቻል ችግሮች 3 ዓመት እድሜ ላይ ከመድረሱ/ሷ በፊት እንደተከሰተ የሚያሳይ ነገሮች የመቀበል (የመቅሰም) ክህሎት ላይ ባተኮረ የመመዘኛ ምርመራ ከዝቅተኛው ደረጃ በ2ዳረጃዎች እና ከዚያ በላይ ዝቅ ያለ ደረጃ ላይ እንደሚገኝ የሚያረጋግጥ መረጃ።
ወጣ ያለ የስነ-ልቦናና ዝቅ ያለ የአስተሳሰብ ደረጃ ችግር የሚታይበት (Autism Spectrum Disorder) (በDSM-V)	አራት ዓመት ወይም ከዚያ በላይ	የኦቲዝም ስፔክትራም ችግር 299.00 የሆነ በሁለቱም ረድፎች በDSM-5 የክብደት መጠናቸው ሁለት ወይም ሶስት ደረጃ ላይ የሚገኙ።	ፍቃድ ያለው የስነ-ልቦና ባለሙያ፣ ከእድገት ወይም ኦቲዝም ተቋማት ጋር ግንኙነት ያላት ከፍተኛ ነርስ ወይም በቦርድ ማረጋገጫ የተሰጠው/የተሰጣት፣ የነርቭ ባለሙያ፣ የአእምሮ ሀኪም ወይም የህፃናት የስነ-እድገትና ባህሪ ሀኪም	የDSM-IV የተደረገ ሁሉንም አይነት መመዘኛ ያሟላ ምርመራ በማህበራዊ ግንኙነት፣ የቋንቋ አጠቃቀም፣ የመግባባት ክህሎቶችና ነገሮችን በአይነ ህሊና የመቅረቦና በምሳሌ የመተካት መዘግየት ወይም በአግባቡ ለማከናወን ያለመቻል ችግሮች ህፃኑ/ኗ ሶስት ዓመት እድሜ ከመድረሱ/ሷ በፊት እንደተከሰተ የሚሳይና ነገሮችን የመቀበልና የመልመድ ክህሎቶች ላይ በተደረገ ምርመራ ዝቅተኛ ተብሎ ከሚታወቀው ደረጃ በ2 ደረጃዎች ዝቅ ያለ ደረጃ ላይ እንዳለና በFSIQ ከዝቅተኛ ደረጃ በአንድ ወይም የኦቲስቲክ ልጆች ዲስአርደር መለኪያን የሚያሞላ 299.00 በ DSM-IV ከዚ በላይ የቀነሰ እንዲሆን የሚያረጋግጥ መረጃ።
ሌላ የነርቭ ወይም የአእምሮ ችግርን የሚገልፅ መረጃ	አራት ዓመት ወይም ከዚያ በላይ	የአስተሳሰብ ደረጃንና የመቀበል አቅምን የሚያጠቁ የነርቭ ወይም ሌሎች ተያያዥነት ያላቸው አክሎች	ፍቃድ ያለው ሀኪም	በአስተሳሰብ ብቃት ምዘና በ1.5 ወይም ከዛ በላይ ከዝቅተኛው ደረጃ የማነስ እክሎችን የሚያሳይና ነገሮችን በመቀበል ክህሎት ላይ በሚያተኩር የመመዘኛ ምርመራ ከዝቅተኛው ደረጃ በ2 ወይም ከዚያ በላይ ዝቅ ያለ እንደሆነ የሚያሳይ ከቦድ ያለ ውሱንነት እንዲገኝ የሚያረጋግጥ መረጃ።

ማሳሰቢያ: ይህ ፎርም እንደ አጠቃላይ መመሪያ ሊውሰድ የሚገባና DDA ከዚህ ባለፈ ተጨማሪ መረጃዎችንና ምርመራዎችን እንደአስፈላጊነቱ ሊጠይቅ እንደሚችል ከግንዛቤ ማስገባት ያስፈልጋል። ይህ ምዝገባ ብቁነትን ከማረጋገጥ አንፃር የመጀመሪያው ደረጃ ነው። የDDA የመከተት ብቁነት በWAC 388-823 ክፍል የሚወሰን ይሆናል።